

የኢሕአዴግ ምርጫ ምን ሊሆን ይችላል?- አንዳንድ ጥሬ ሃቆች!

የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) ፅ/ቤት በዚህ ሳምንት የኢሕአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ እንደሚጀመር አስታውቋል። ከኢሕአዴግ መታደስ በላይ የድርጅቱ ሊቀመንበር ምርጫና የሃገሪቱ ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይሆናል? የሚለው ጉዳይ ከአገር ቤት እስከ ፈረንጆቹ ቤት ድረስ ዋናው የመነገጋሪያ አጀንዳ መሆን ከጀመረ ሰነባብቷል።

በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተብሏል፤ በርካታ መላምቶችና ትንቢቶችም ተሰንዘረዋል። ኢሕአዴግ ምርጫውን እንዴት ነው የሚያካሄደው? የሊቀመንበሩ ይሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ እንዴት ይፈፀማል? በሚለው አጀንዳ ዙርያ ከራሱ ከፓርቲው እስከአሁን ድረስ በይፋ የተሰጠ መግለጫም ሆነ የፓርቲው ህገደንብ ስለዚህ ጉዳይ ምን እንደሚል ሕጉን በመጥቀስ ማብራሪያ የሰጠ ሰው አልሰማሁም ወይም ተፅፎ አላነበብሁም። በዚህም ምክንያት ትንቢያውና መላምቱ እሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። በመሆኑም ስለዚህ ወቅታዊ የምርጫ ጉዳይ የፓርቲው (ግንባር) የውስጥ ሕግ ምን ይላል? ምንስ አይልም? በሚለው አጀንዳ ዙርያ አንዳንድ ጥሬ ሐቆችን ማስቀመጥ ወደድሁ።

የፓርቲው ውስጠ ሕግ ምን ይላል?

1. የኢሕአዴግ ም/ቤት አባል የሆነ ማንኛውም ሰው ለድርጅቱ ሊቀመንበርነት እጩ ሆኖ መቅረብ ይችላል። ይህም ማለት በንድፈ ሃሳብ ደረጃ 180 የምክር ቤቱ አባላት ሁሉም እጩ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት መራጭም ተመራጭም የመሆን እኩል መብት አላቸው።
2. እያንዳንዱ የምክር ቤቱ አባል በተናጠል ኢሕአዴግን በሊቀመንበርነት የሚመራ እጩ አባል የማቅረብ መብት አለው። የኢሕአዴግ ግንባር አባል የሆኑት አራቱ ፓርቲዎች የኔ ነው የሚሉትን እጩ አባል ማቅረብ አይችሉም፤ ይህን ማድረግ የራሴ የሚሉትን ሰው ለማስመረጥ ተደራጅቶ እና ጨርሶ እንደመምጣት ስለሚቆጠር አይፈቀድም።
3. አንድ የም/ቤቱ አባል የመጣበትን ወይም አባል የሆነበትን ብሔራዊ ፓርቲ ተሻግሮ ከሌሎች የግንባር አባል የሆኑ ብሔራዊ ፓርቲዎች የፈለገውን ሰው በእጩነት ማቅረብ ይችላል፤ ይህም ማለት አንድ የብአዴን አባል የሆነ የምክርቤት አባል ከህወሃት የምክር ቤት አባል የሆነን ሰው በእጩነት ሊያቀርብ ይችላል ማለት ነው።
4. የኢሕአዴግ ሊቀመንበር ለመሆን ቁልፍ መመዘኛው ለኢሕአዴግ ፕሮግራሞችና ለህገመንግስቱ የማይናወጥ አቋም ያለው ሰው መሆንና ብቃትና ብቃት ብቻ ነው። ብቃት ሲባል ከሁሉም በላይ በተግባር የመምራት ችሎታው የተረጋገጠ፤ የህዝብ ወገንተኝነትና የህዝብን ችግር የመፍታት

አቅም፣ አገር አቀፍ እይታና ተቀባይነት፣ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት ሃገሪቱ ከገጠማት ቀውስ መንጥቆ ለማውጣት የሚያስችል ቁርጠኝነቱ ያለው አመራር መሆንን ያመለክታል።

5. እጩ ሆነው ለውድድር የሚቀርቡ የምክር ቤት አባላት ከተወሰኑ በኋላ ምርጫው በምስጢርና በአስመራጭ ኮሚቴ አማካይነት ይፈጸማል።

የፓርቲው ውስጠ ሕግ ምን ዓይነት ነው?

1. በፓርቲው ሕገ ደንብ የተኛውም ቦታ ላይ ከየተኛውም ብሔራዊ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ በወረፋ መቅረብ አለበት የሚል ይዘት ያለው አንቀፅ የለም፤ ባለፈው ጊዜ የዚህኛው ፓርቲ የግንባሩ ሊቀመንበር ነበር፤ አሁን ደግሞ የዚያኛው ፓርቲ ተራ ነው የሚባል ነገር የለም፤
2. ብሔራዊ ፓርቲዎች የየራሳቸውን እጩ ተወዳዳሪ ይዘው ይቀርባሉ የሚል በፓርቲው ውስጠ ህግ ውስጥ የለም፤ አሰራሩ እንደዚህ ከሆነ እያንዳንዱ ብሔራዊ ፓርቲ የየራሱን ድምፅ ለራሱ እጩ ተወዳዳሪ ከሰጠ በኋላ ውጤቱ እኩል ድምፅ ይሆንና በግንባር ደረጃ ምርጫ የሚባል ነገር ሊኖር ስለማይችል ነው፤ ምክንያቱም የሚመረጠው ሰው 4ቱም ብሔራዊ ፓርቲዎች ያቀፈው ግንባር ሊቀመንበር እንጂ የአንድ ፓርቲ መሪ ስላልሆነ፤
3. ከምርጫ በፊት እኩልነት ምርጡ የሚል አይነት ይዘት ያለው በግልፅም ይሁን በህቡእ የምርጫ ቅስቀሳ ማካሄድ አይፈቀድም፤ በድርጅቱ ባህልና ልማዳዊ ወግም እንደ ነውር ከሚቆጠሩ የስነምግባሮች ጉድለቶች መካከል አንዱና ዋናው ነው፤
4. በፓርቲ ውስጥም ሆነ ከፓርቲው ውጪ አባላት ባልሆኑ ወገኖች ወይም በህዝብ ስም የሚካሄድ ምርጫ የለም፤ ምርጫው የፓርቲው የውስጥ ምርጫና በፓርቲው (ግንባሩ) ውስጠ ሕገ መሰረት የሚካሄድ ነው፡፡

መጋቢት 12 ቀን 2010

ማህሌት አዳሙ

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ